

✎ Nina Orange
🔗 Wiehan de Jager
📄 Dawit Girma
😊 amharisk
|| nivå 4



የሺዛ ኔህተ ኔገድተናገረኛው

Barnebokker for Norge


barnebokker.no

የሺዛ ኔህተ ኔገድተናገረኛው


Skrevet av: Nina Orange
Illustrert av: Wiehan de Jager
Oversatt av: Dawit Girma

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreformidlet av Barnebokker for Norge (barnebokker.no), som tilbyr barnebokker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens.
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no>



አንድ ቀን ጠዋት ሹዚን አያቱ ጠሩትና፣ <<ሹዚ፣ እንካ ይህንን
እንቁላል ለወላጆችህ ውሰድላቸው። ለእህትህ ሰርግ ትልቅ ኬክ
መስራት ይፈልጋሉና>> አሉት።




<<ምንድነው ያደረከው?>> አለ ብዙዓየሁ እያለቀሰ። <<እንቁላሉ እኮ ለኬክ መስሪያ ነበር። ኬኩ ደግሞ ለእህቴ ሰርግ ነበር። አሁን እህቴ የሰርግ ኬክ አለመኖሩን ስታውቅ ምን ትላለች?>>



<<ምን ይሻለኛል?>> አለ ሹዚ እያለቀሰ። <<ፎጣ የሄደችው ላም ስጦታ ነበረች፣ አናጺዎቹ በሰጡኝ ቁጤማ ፋንታ። አናጺዎቹም ቁጤማውን የሰጡኝ ፍራፍሬ ለቃሚዎቹ የሰጡኝን በትር ስለሰበሩብኝ ለዛ ማካካሻ ነበር። ፍራፍሬ ለቃሚዎቹ በበኩላቸው ያንን በትር የሰጡኝ ለሰበሩብኝ የኬክ ማዘጋጃ እንቁላል ምትክ ነበር። ኬኩ ደግሞ ለሰርጉ ነበር። አሁን እንቁላል የለም፣ ኬክም የለም፣ ስጦታም የለም።>>

::ሃሠቀ ለውዘረ ዝህ ::ውደሪሃ ሃሃ <<ውጸጽ
 ዘህጋጠ ለገጠጠ ቦላቦሃሃ ለጠ ለጠገህ ፤ጠላቲሃ ዘጠጠ
 ቲጉሃጠሀ ለሃሃ ቦህጠሃ>> ::ሃዘሃ ጠቲህጠጠጠ ለዝህ ቲጸሃ



::ጋሀላ ጠገጠጸ ሆጠጠጠ
 ጠቲህጠሃ ::ሃገህ ቶገጠጠ ጠጠሀ ጠጋሃ ጠቶቦሃሃ ::ገቀ ለውገህ
 ጠዝህ ::ቲጸሃ ቲሃጋጠሃ ሆሃጠጠ ሃገዝ ጠግሀጠጠጠ ጠሃ ለጠ ጋሀላ






እየተጓዘ እያለም ሁለት ሰዎች ቤት ሲሰሩ አገኛ። «ይህን ጠንካራ ምርኩዝ መጠቀም እንችላለን?» ጠየቀ አንደኛው። ነገር ግን እንጨቱ ለግንባታ የሚሆን ጠንካራ ስላልነበር ተሰበረ።



ላሟም ተስገብግባ ስለበላችበት አዘነች። ገበሬውም ላሟ ለሹዚ እህት ሰርግ ስጦታ ሆና እንድትሄድ ተሰማማ። ስለሆነም ሹዚ ተሸከማት።



አናጺዎቹም በትሩን ስለሰበሩበት አዘኑ። <<እንግዲህ ኬክ በመስራት አላገዘናችሁም፤ ባይሆን ይህ የቤት ክዳን ለእህትህ ይሁን>> አለ አንደኛው። ሹዚም መንገዱን ቀጠለ።



በመንገዱም ላይ፣ ሹዚ አንድ ገበሬና ላም አገኘ። <<እንዴት ጣፋጭ ቄጤማ ነው፣ እንደው ጥቂት መብላት እችል ይሆን?>> ላሟ ጠየቀች። ቄጤማውም ጣፋጭ ስለነበረ ላሟ ሁሉንም በላችው።